

Lam

Chapter 3

Amharic Interlinear

Reference: Amharic Selassie Bible

1	אָנִי	הַנֶּבֶר	רָאָה	עֵינַי	בְּשֹׁבֹט	עֲבַרְתָּ:
	እኔ	-ያ-ሰዎች	-እና-አየ	መከራ-የ-እኔ	በትር	-እና-ቁጥቁጣቸው
	H0589	H1397	H7200	H6040	H7626	H5678

አሌፍ። በቁጥጥር በትር መከራ ያየ ሰው እኔ ነኝ።

2	אוֹתִי	נָתַן	וַיִּלְךְ	שָׁקַח	וַיֵּלֵךְ	אֶרֶץ
	()ገጽ	-እና-ነዳ	-እና-ሄደ	ጨለማ	አይ-	ብርሃን
	H0853	H3212	H3212	H2822	H3808	H0216

ብርሃን ወደ ሌሊት ወደ ጨለማ መርቶ ወሰደኝ።

3	אֶת־	כִּי	יִשָּׁב	וַיִּפְּקֹד	וַיֵּרֶד	הַיָּם:
	ብቻ	—	-እና-ተመለሰ	-እና-ገለበጠ	እጅ	ቀናት
	H0389		H7725	H2015	H3027	H3117

ዘወትር ቀኑን ሁሉ እጄን በላዬ መለሰ።

4	בְּלֵה	בְּשָׂרִי	וְעוֹרִי	שָׁבַר	עֲצָמוֹתַי:
	በላዩትይ	ጽ	ቆዳ	መሰበር	-በ-አጻም
	H1086	H1320	H5785	H7665	H6106

ቤት። ሥጋዬንና ቁርባኔን አስረጅ፤ አጥንቴን ሰበረ።

5	בְּנֶה	עָלַי	וַיִּקְרַב	רָאָשׁ	וַתִּלְאַה:
	-እና-ሠራ	-በ	and-surrounded	-እና-poison-of	-ያ-hardship
	H1129			H7219	H8513

ቅጥር ሠራብኝ በሐሞትና በድካምም ከበበኝ።

6	בְּמַחְשָׁכִים	הוֹשִׁיבֵנִי	כְּמַתִּי	עוֹלָם:	ס
	In-darkness	ተቀመጠ	ሞተ	ዘላለም	—
	H4285	H3427	H4191	H5769	

ቀድሞ ሞተው እንደ ነበሩ በጨለማ አኖረኝ።

7	נָדַר	בְּעָרֵי	וְלֹא	אֶצְאָה	הַחֲבִיד	נִחַשְׁתִּי:
	He-walled-me-in	-እና-አዳ	አይ-	መጣ	ከባድ	መዳብ
	H1443	H1157	H3808	H3318	H3513	

ጋሜል። እንዳልወጣ በዙሪያዬ ቅጥር ሠራብኝ፤ ሰንሰለቴን አከበደ።

8	גַּם	כִּי	אֶזְעַק	וְאֶשְׁׂעַ	שָׁתַם	תְּפִלָּתִי:
	ደግሞ	ምክንያቱም	-እና-ጮኸ	and-plead-for-help	He-shuts-out	my-prayer
	H1571		H2199	H7768		H8605

በጠራሁና በጮኸሁ ጊዜ ጸሎቴን ከለከለ።

9	נָדַר	דָּרַכְתִּי	בְּנִיחַ	נִתְּבַתִּי	עָנָה:	ס
	He-blocked	መገደ	cut-ደገገ	my-paths	He-made-crooked	—
	H1443	H1870	H1496			

መገደን በተጠረበ ደገገይ ዘጋ፤ ጸሎቴንም አጣመሁ።

10 אַרְבַּּ הוּא לִי אֲרִי בְּמִסְתָּרִים:
 -lies-in-wait lion like- in-hiding-places A-bear
 H1931 H0693 H4565 H1677

ዳሌጥ። እንደሚሸምቅ ድብ እንደ ተሸሸገም አንበሳ ሆነብኝ።

11 דְּרָכָי סוֹרֵר וַיִּפְשַׁחַנִּי שָׁמְנִי שָׁמֵם:
 trod- -tore-me and-tore-me -like-lion desolate
 H1870 H5493 H6582 H8076

መንገዴን ለወጠ፣ ገነጣጠለኝም፤ ባድማ አደረገኝ።

12 דְּרָדָה קָשְׁתוֹ וַיִּצְיִבֵנִי כַּמְטָרָא לַחֵץ:
 -trod -trod as-a-target as-a-target as-a-target
 H1869 H7198 H5324 H4307 H2671

ቀስቱን ገተረ ለፍላጻውም እንደ ጊጤ አደረገኝ።

13 הִבִּיא בְּכִלְיוֹתָי בָּנִי אֶשְׁפָּתוֹ:
 -brought -brought -brought of-His-quiver
 H0935 H3629 H0827

ሄ። የሰገባውን ፍላጻዎች በኩላሊቱ ውስጥ ተከለ።

14 הַיִּתִּי שֶׁחֶק לְכֹל- עֲמִי נִגְיִנָּתָם כָּל- הַיּוֹם:
 -laughingstock a-laughingstock a-laughingstock -laughingstock their-mocking-song their-mocking-song their-mocking-song
 H1961 H7814 H3605 H3605 H5058 H3605 H3117

ለወገኔ ሁሉ ማላገጫ ቀነንም ሁሉ መሳለቂያ ሆንሁ።

15 הַשְּׂבִיעֵנִי בְּמַרְוֵרִים הֲרַגְנִי לַעֲנָה:
 -satisfied -bitter-herbs He-saturated-me -wormwood
 H7646 H4844 H7301 H3939

ምሬት ሞላብኝ በእራትም አጠገብኝ።

16 וַיִּנְרַס בְּחֻצֵי שָׁנִי הִכְפִּישָׁנִי בְּאַפְּרָ:
 And-He-ground on-gravel on-gravel He-pressed-me-down He-pressed-me-down He-pressed-me-down
 H1638 H2687 H8127 H3728 H0665

ዋው። ጥርሴን በጭንጫ ሰበረ፣ በአመድም ከደነኝ።

17 וַתִּזְנַח מִשְׁלוֹם נַפְשִׁי נִשְׁתִּי טוֹבָה:
 And-was-deprived -was-deprived -was-deprived -was-deprived -was-deprived
 H7965 H5315 H5382

ነፍሴን ከሰላም አራቅህ፤ በጎ ነገርን ረሳሁ።

18 וְאָמַר אָבַד נִצְחִי וְתוֹמִלְתִּי מִיְתוּנָה:
 -said -perish my-endurance and-my-hope and-my-hope
 H0559 H0006 H5331 H8431 H3068

እኔም። ኃይሌ ከእግዚአብሔርም ዘንድ ያለው ተስፋዬ ጠፋ አልሁ።

19 זָכַר- עֲנִי וּמְרוֹדִי לַעֲנָה וְרָאשׁ:
 -remembered -remembered and-my-wandering -wormwood -poison-of
 H2142 H6040 H4788 H3939 H7219

ዛይ። መከራዬንና ችግሩን እራትንና ሐሞትን አስብ።

20 זָכַר תִּזְכֹּר [וְתַשִּׁיחַ] (וְתַשִּׁיחַ) עָלַי נַפְשִׁי:
 -remembered -remembered [bows-down] (and-bows-down) (and-bows-down) (and-bows-down)
 H2142 H2142 H7743 H7743 H5315

ነፍሴ እያሰበችው በውስጤ ፈዘዘች።

21	תָּאֵץ	אַשִּׁיב	אַל-	לְבִי	עַל-	כֵּן	אֶתְּהִיל:	ס
	-ያ-ይህ	-እና-ተመለስ	-ወደ	ልብ	-በ	ሰለዚህ	-እና-ጠበቀ	—
	H2063	H7725	H0413				H3176	

ይህችን በልቤ አኖራለሁ፣ ሰለዚህ እታገሃለሁ።

22	קִסְרִי	יְהוָה	כִּי	לֹא-	תִּמְנַנֵּנִי	כִּי	לֹא-	כִּלְי	רַחֲמֶיךָ
	-እንደ-ቸርነት	እግዚአብሔር	ምክንያቱም	አይ-	-እና-ተጨረሰ	ምክንያቱም	አይ-	-እና-ጨረሰ	ምሕረት
	H3068	H3068		H3808	H8552		H3808	H3615	

ሌት። ያልጠፋው ከእግዚአብሔር ምሕረት የተነሣ ነው፤ ርኅራኄው አያልቅም።

23	קְדוּשִׁים	לְבַקְרִים	רַבָּה	אַמוּנָתְךָ	Your-faithfulness
	አዲስ	ጥዋት	ብዙ		
	H2319	H1242		H0530	

ማለዳ ማለዳ አዲስ ነው፤ ታማኝነትህ ብዙ ነው።

24	תִּלְקִי	יְהוָה	אַמְרָה	נִפְשִׁי	עַל-	כֵּן	אֶתְּהִיל	לוֹ:	ס
	-እና-ድርሻ-የ	እግዚአብሔር	-እና-አለ	ነፍስ	-በ	ሰለዚህ	-እና-ጠበቀ	—	—
		H3068	H0559	H5315			H3176		

ነፍሴ። እግዚአብሔር እድል ፈንታዬ ነው፤ ሰለዚህ ተስፋ አደርገዋለሁ አለች።

25	טוֹב	יְהוָה	לִקְוֹ	לְנֶפֶשׁ	תִּדְרָשׁוּנִי
	ጥሩ	እግዚአብሔር	ተስፋ-አደረግሁ	ነፍስ	እፈልጋለሁ
		H3068		H5315	H1875

ጤት። እግዚአብሔር በተስፋ ለሚጠብቁት ለምትሻውም ነፍስ መልካም ነው።

26	טוֹב	וְיַחֵל	וְדוּמָם	לְתַשׁוּעָת	יְהוָה:
	ጥሩ	and-let-wait	and-be-silent	for-the-salvation	እግዚአብሔር
		H3175	H1748	H8668	H3068

ሰው ዝም ብሎ የእግዚአብሔርን ማዳን ተስፋ ቢያደርግ መልካም ነው።

27	טוֹב	לְזָבַר	כִּי	יִשָּׂא	עַל	בְּנִעְרִיו:	ס
	ጥሩ	-ያ-ሰዎች	ምክንያቱም	አሳሣ	ቀንበሩን	-በ-ልጅነቱ	—
		H1397		H5375	H5923		

ሰው በታናሽነቱ ቀንበር ቢሸከም መልካም ነው።

28	יָשַׁב	בְּדָר	וַיְהִי	כִּי	נָטַל	עָלָיו:
	ተቀመጠ	alone	እሱ-are-still	ምክንያቱም	He-has-laid-it	-በ
		H0910			H5190	

ዮድ። እርሱ አሸክሞታልና ዝም ብሎ ለብቻው ይቀመጥ።

29	יִתְּן	בְּעָפָר	פִּיהוּ	אֵילָלִי	יִשׁ	תִּקְוָה:
	ሰጠ	-እና-አፈር	አፍ-የ	ምናልባት	አለ	hope
	H5414	H6083	H6310	H0194	H3426	

ተስፋ የሆነው እንደ ሆነ አፋን በአፈር ውስጥ ያኑር።

30	יִתְּן	לְמַכְהוּ	לְחִי	יִשְׂבַּע	בְּתַרְבֵּה:	ס
	ሰጠ	መታ	-እና--ያ-cheeks	-እና-ይሁን-satisfied	ውርድቱን	—
	H5414	H5221	H3895	H7646	H2781	

ጉንጨጌን ለሚመታው ይሰጥ፣ ስድብንም ይጥገብ።

31
 אָדְנִי אֶלְמָהּ יִנְּקוּ לָאֵלֹהִים כִּי
 𐤁𐤓𐤁 𐤀𐤋𐤌𐤁𐤁 𐤀𐤓𐤏𐤓𐤁 𐤀𐤋𐤁𐤀𐤓 𐤀𐤓𐤏𐤓𐤁
 H0136 H5769 will-reject H3808

ካፍ። ጌታ ለዘላለም አይጥልምና፤

32
 () : יִיָּדָהּ () | יְדוּסָהּ | כָּבֵד וְרַחֵם
 -አንድ-ቸርነት -አንድ-ቸርነት -አና-ብዙ -አና-አኔ-will-have-mercy-on
 H7230 H7355 He-afflicts H3013

ቢያሳዝንም እንደ ምሕረቱ ብዛት ይራራልና፤

33
 שׁוֹ: אִשִּׁי בְּנִי-נִינְהָ מְלֻבֵּן עָנָה לָאֵלֹהִים כִּי
 — ሰው ልጆች nor-grieves ልብ -አና-አስቀየሚዋት አይ- ምክንያቱም
 H0376 H3013 H3808

የሰውን ልጆች ከልቡ አያሰጨንቅም። አያሳዝንምም።

34
 אָרְץ: אֶרֶץ כָּל רַגְלָיו תַּתַּח לְדַכָּא
 -ያ-ምድር (አስረኞች-የ) ሁሉ አገር -h-ታች To-crush
 H0776 H0615 H3605 H7272 H8478 H1792

ላሜድ። በምድር የተጋዙትን ሁሉ ከአገሩ በታች ይረግጣቸው ዘንድ።

35
 עֲלֵיוֹ: פָּנֵי נֶגַד נִבְרָה מְשַׁטֵּת לְהַטוֹת
 ልዑል-የ ፊት-የ ፊት -ያ-ሰዎች ፍርድ ዘረጋ
 H6440 H5048 H1397 H4941 H5186

የሰውን ፍርድ በልዑል ፊት ይመልስ ዘንድ።

36
 שׁוֹ: רָאָה לָאֵלֹהִים אֲדַבֵּר בְּרִיבּוֹ אֶדְמָה לְעֵנָה
 — -አና-አየ አይ- ጌታ ክርክር -ያ-ሰው To-pervert
 H7200 H3808 H0136 H7379 H0120 H5791

የሰውን ፍርድ ያጣምም ዘንድ ጌታ እሺ አይልም።

37
 צִנְהָ: לָאֵלֹהִים אֲדַבֵּר וְהִתְהַיְאֵר אֲמַר הִנֵּה מִי
 አዘዘ አይ- ጌታ -አና-ሆነ -አና-አለ -ያ-ይህ ማን
 H6680 H3808 H0136 H1961 H0559 H2088 H4310

ሚም። ጌታ ያለዘዘውን የሚልና የሚፈጽም ማን ነው?

38
 וְהַטּוֹת: הִרְעוֹת תִּצְאָה לָאֵלֹהִים עֲלֵיוֹן מִפִּי
 ጥፋ ክፉ ወጣ አይ- ልዑል-የ አፍ-የ
 H3318 H3808 H6310

ከልዑል አፍ ክፉ መልካም ነገር አይወጣምን?

39
 שׁוֹ: () : יִיָּדָהּ () | יְדוּסָהּ | עֲלֵ-רַבָּהּ חֵי אֶדְמָה יִתְאַוֵּן מִהֶ-
 — ጋጢአቱን ጋጢአቱን -ብ -ያ-ሰዎች ሕያው -ያ-ሰው should-complain ምን
 H2399 H2399 H1397 H0120 H0596 H4100

ሕያው ሰው የሚያገራመርም። ሰው ስለ ጋጢአቱ ቅጣት የሚያገራመርም ስለ ምንድን ነው?

40
 יִיָּדָהּ: עֲרַב וְנִשְׁבְּחָהּ וְנִבְחָרְהָ יִנְּקוּ רַגְלָיוֹ
 አገዛጥ-ቤር -አስከ -አና-ተመለሰ -አና-እንተ-shall-investigate መንገድ -አና-ፈለገ
 H3068 H5704 H7725 H2713 H1870 H2664

ኖን። መንገዳችንን እንመርምርና እንፈትን። ወደ አገዛጥ-ቤርም እንመለስ።

41
 שׁוֹ: בְּשֵׁמִים: אֵלֵינוּ אֵלֵינוּ כִּפְּיָם אֵלֵינוּ לְבַבְנוּ נִשְׂא
 -ያ-ሰማይ ኤል -ወደ ማንኪያ -ወደ ልብ አሳ
 H8064 H0410 H0413 H3709 H0413 H3824 H5375

ልባችንን ከእጃችን ጋር በሰማይ ወዳለው ወደ እግዚአብሔር እናንሣ።

42	נָחַנּוּ	פָּשְׁעֵנוּ	וַיִּמְרֹנוּ	אֶתְּךָ	לְ	תְּלִצְתָּ:	ס
	እኛ	have-transgressed	-እና-እንተ-rebelled	እንተ	አይ-	-እና-ይቅር-አለ	—
	H5168	H6586	H4784	H3808	H5545		

በድለናል ዐምፀናልም፣ እንተም ይቅር አለልህም።

43	כִּתְּבָהּ	בְּאֵי	וַתִּרְדֵּינֵנוּ	לְ	תְּלִצְתָּ:	ס	
	-እና-እንተ-shall-ሸፍን	ቁጣው	-እና-አደነ	ገደለ	አይ-	-እና-ራራ	
	H0639	H7291	H2026	H3808	H2550		

ሳምኬት። በቀጣዩ ከደንኸን አሳደድኸንም፤ ገደልኸን፣ አልራራህም።

44	סְכֹתָהּ	בְּעֵינַי	לְ	מִעֲבוּר	תְּפִלָּה:	ס
	-እና-እንተ-shall-ሸፍን	-ያ-ደመና	—	-እና-ተሻገረች	prayer	
	H6051	H8605				

ጸሎት እንዳያልፍ ራስህን በደመና ከደንህ።

45	סָוִי	וּמְאַסִּי	תְּשִׁימֵנוּ	בְּקֶרֶב	הַעֲמִים:	ס
	Offscouring	and-refuse	-እና-አስቀመጠ	-በ-ውስጥ	-ያ-ሕዝብ	—
	H5501	H3973	H7130			

በእሕዛብ መካከል ጉድፍና ውዳቂ አደረግኸን።

46	פָּצוּ	עֵלְיָנוּ	פִּיהֶם	כָּל-	אֵיבֵינוּ:	ס
	ከፈተች	-በ	አፍ-የ	ሁሉ	ጠላቶችህ	
	H6475	H6310	H3605	H0341		

ዔ። ጠላቶቻችን ሁሉ አፋቸውን አለቀቁብን።

47	פְּחַד	וּפְחַת	הָיָה	לְנוּ	הַשָּׂאת	וְהַשְׁבֵּר:	ס
	-እና-ፍርሃት-የ	and-pit	-እና-ሆነ	—	the-devastation	and-the-destruction	
	H6343	H6354	H1961		H7612	H7667	

ድንጋጤና ቀጣ፣ ጥፋትና ቅጥቃጤ ሆነብን።

48	פְּלִיגֵי	מַיִם	תַּרְדֵּי	עֵינַי	עַל-	שָׁרַר	בְּת-	עֲנִי:	ס
	Streams	ውሃ	-እና-ወረደ	9ይን	-በ	the-destruction	ሴት-ልጅ	-ያ-ሕዝብ	—
	H6388	H4325	H3381			H7667	H1323		

ስለ ወገኔ ሴት ልጅ ቅጥቃጤ ዓይኔ የወጋ ፈሳሽ አፈሰሰች።

49	עֵינַי	נִגְרָה	וְלֹא	תִּדְמָה	מֵאֵין	הַפְּנוּת:	ס
	ዓይን	pours-out	አይ-	ceases	-እና-የለም	relief	
		H5064	H3808	H1820	H0369	H2014	

50	עַד-	יִשְׁקֶינִי	וְיֹרָא	יְהוָה	מִשְׁמִי:	ס
	-እስከ	-እና-ተመለከተ	-እና-አየ	እግዚአብሔር	-ያ-ሰማይ	
	H5704	H8259	H7200	H3068	H8064	

ፌ። እግዚአብሔር ከሰማይ እስኪገቡበኝና እስኪመለከት ድረስ ዓይኔ ሳታቋርጥ ዝም ሳትል እንባ ታፈሰሳለች።

51	עֵינַי	עוֹלָלָהּ	לְנַפְשִׁי	מִכָּל	בְּנוֹת	עֵרִי:	ס
	ዓይን	እኔ-dealt-harshly	ነፍስ	ሁሉ	ሴት-ልጅ	ከተማ	—
			H5315	H3605	H1323		

ስለ ከተማዬ ቁነጃጅት ሁሉ ዓይኔ ነፍሴን አሳዘነች።

52	צִוֶּה	צָרְוֵנִי	כַּצְפוּר	אִיבֵי	חֲנָם:	ס
	-እና-አደን	-እና-አደን	-ያ-ወፍ	ጠላቶችህ	በነፅ	
		H6833	H0341	H2600		

ጻፏ። በከንቱ ነገር ጠላቶች የሆኑትን እንደ ወፍ ማደገን አደኑ።

צְמָתוּם כְּבוֹרָה חָיָה אֲבָן כִּי 53
They-silenced -ያ-ጉድጓድ ሕይወት -እና-አመስግናለሁ ድንጋይ ገ

ሕይወቴን በጉድጓድ አጠፋ። በላዩም ድንጋይ ጣሉ።

צָפוּ-מִים עַל-רֵאשֵׁי אֲמַרְתִּי וְנִגְרַתִּי 54
እሱ-caused-to-overflow -በ-ራሱ I-am-cut-off

በራሴ ላይ ውሎች ተከነበሉ፤ እኔም። ጠፋሁ ብዬ ነበር።

קָרָאתִי שְׁמִי יְהוָה מְבוֹרָה תְּחִינֹתַי 55
-እና-ጠራ ስም እግዚአብሔር -ያ-ጉድጓድ

ቆፍ። አቤቱ፣ በጠለቀ ጉድጓድ ውስጥ ሆኜ ስምህን ጠራሁ።

קוֹלִי קָרָאתִי אֶל-שְׁמֵךָ תַּעֲלֶם 56
ድምፅ ስማ አት- -እና-እሱ-ነው-hidden

ድምጹን ስማህ፤ ጆርህን ከልመናዬ አትመልስ።

קָרַבְתָּ בְּיָמַי אֶקְרָאָךָ אֲמַרְתָּ אֶל- 57
አቀረብ ቀናት -እና-ጠራ -እና-አለ

በጠራሁህ ቀን ቀርብህ። አትፍራ አልህ።

רַבָּתַי נֶאֱמַרְתָּ נִפְשִׁי רִיבִי אֲדַבְּרֵנּי 58
-እና-ተጣላ ኔታ ክርክር ነፍሱ

ሬሱ። ጌታ ሆይ፣ ስለ ነፍሴ ተምዋግተህ ሕይወቴን ተቤክህ።

רָאִיתָהּ עָוֲנֹתַי יְהוָה מִשְׁפָּטַי 59
-እና-አየ እግዚአብሔር my-wrong

አቤቱ፣ ጭንቀቴን አይተሃል፣ ፍርድን ፍረድልኝ።

רָאִיתָהּ כָּל-נִקְמָתָם כָּל-מִשְׁבָּתָם 60
-እና-አየ ሁሉ their-vengeance ሁሉ

በቀላቸው ሁሉና በእኔ ላይ ያለውን አሳባቸውን ሁሉ አየህ።

שָׁמַעְתָּ תְּרַפְּתָם יְהוָה כָּל- 61
ስማ ውርድቴን እግዚአብሔር ሁሉ

ሳን። አቤቱ፣ ስድባቸውንና በእኔ ላይ ያለውን አሳባቸውን ሁሉ።

שָׁפְתַי קָמִי וְהִיוּנִי 62
-እና-ቋገጹ and-their-muttering ሁሉ

የተነሡብኝን ሰዎች ከንፈሮች ቀኑንም ሁሉ ያሰቡብኝን አሳባቸውን ሰማህ።

63	שָׁבְתָם	וְקִיְמָתָם	הַבְּיָטָה	אֲנִי	מִנְיָיִתָם	וְ
	†ቀመጠ	and-their-rising	-እና-ተመለከተኝ	እኔ	their-mocking-song	—
	H3427	H7012	H5027	H0589	H4485	

መቀመጣቸውንና መነሣታቸውን ተመልክት፤ እኔ መሳለቂያቸው ነኝ።

64	תְּשִׁיב	לָהֶם	גְּמוּלָה	יְהוָה	כְּמַעֲשֵׂהָ	יְדִיָּהֶם
	-እና-ተመለሰ	—	recompense	እግዚአብሔር	ሥራ	እኛ
	H7725		H1576	H3068	H4639	H3027

ታው። አቤቱ፣ እንደ እጃቸው ሥራ ፍዳቸውን ትከፍላቸዋለህ።

65	תִּתֵּן	לָהֶם	מְגִנָּת	לֵב	תְּאַלְמֵתְךָ	לְהֵם
	ሰጠ	እነሱ	hardness	ልብ	Your-curse	እነሱ
	H5414	H1992	H4044		H8381	H1992

የልብ ዕውርነትንና እርግማንህን ትሰጣቸዋለህ።

66	תִּתְּרֶךָ	בְּאֵר	וְתִשְׁמִיֵּד	מַחֲתָה	שְׁמִי	יְהוָה
	-እና-አደነ	ቁጣው	-እና-እጠፋለሁ	-ከ-ታኝ	-ያ-ሰማይ	እግዚአብሔር
	H7291	H0639	H8045	H8478	H8064	H3068

አቤቱ፣ በቀጣ ታሳድዳቸዋለህ ከሰማይም በታኝ ታጠፋቸዋለህ።